

# የተማሪዎች ድጋፍ ሠጪ ቡድን( ኤስ ኤስ ቲ)

የልጅዎ ትምህርት ቤት እርስዎ ማን እንደሆኑ ማወቅ ይፈልጋል!

- \* መምህርና አስተዳዳሪን ይወቁ.
- \* “የተማሪ ደጋፊ ቡድኑን” ይወቁ

ከትምህርት ቤቱ መምህር ባሻገር በትምህርት ቤት ውስጥ ወላጆች ለልጆቻቸው የትምህርት ስኬት ሲሉ የሚያርጉትን ጥረት የሚደገፉና የሚሳተፉ ባለሙያዎች አሉ። በሁሉም ደረጃ ያለው የመጀመሪያ ደረጃውም፣ መለስተኛውም ሆነ ከፍተኛ ትምህርት ቤቶች “የተማሪ ደጋፊ ቡድን” አላቸው። ስለዚህ ቡድን ሁኔታና እርስዎን ወይም ቤተሰብዎን ሊረዱበት የሚችለውን መንገድ ከዚህ በታች ይመልከቱ።

## የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር

ርዕሰ መምህሩ በትምህርት ቤቱ ውስጥ ዋና አስተዳዳሪ ሲሆን እናም የትምህርት ቤቱን ፖሊሲና ደንቦች በተመለከተ ጥያቄዎች ካሉ የሚመራው ወደ እሱ ነው። ክልጅዎ ትምህርት ጋር በተያያዘ በመምህሩ ወይም በደጋፊ ቡድኑ መመለስ የማይቻል ከሆነ ወደ ርዕሰ መምህሩ ይወስዳል። ከርዕሰ መምህሩ ጋር ቀጠሮ ለመያዝ የትምህርት ቤት አስተዳደር ረዳት ይደውሉ። በስብሰባው ላይ አስተርጓሚ ያስፈልግዎት ከሆነ ለትምህርት ቤት ረዳት አስተዳደር ያሳውቁ።

የልጄ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር: \_\_\_\_\_

## የትምህርት ቤት ካውንሰለር

በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የትምህርት ቤቱ ካውንሰለር ለሁሉም ተማሪዎች ምክር ይሠጣሉ። ትምህርቱ የሚያተኩረው በገጸ ባህሪ ትምህርት በተጨማሪም በማህበራዊ ክህሎት፣ በጥናት ዘዴና በቀጣይ ትምህርት ላይ ነው። በመለስተኛና በአጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የትምህርት ቤት ካውንሰለሮች እነዚህን ስራዎች ይቀጥላሉ እናም ተማሪዎች ክፍሎችን እንዲመርጡ ይህም ሁኔታ የወደፊት የቀልም ትምህርት ዕጣፈንታቸውን እንዲያቅዱ ያስችላቸዋል።

የልጄ ትምህርት ቤት ካውንሰለር \_\_\_\_\_

## የትምህርት ቤት የስነ ልቦና ባለሙያ

የትምህርት ቤቱ የስነ ልቦና ባለሙያ የትምህርት ቤቱ ሰራተኞችን ወላጆችን/አሳዳጊዎችንና የማህበረሰብ ድጋፍ ሠጪዎችን ግንዛቤን ባህራይዎ ማህበራዊ ስሜታዊ ደህንነትንና በደጋፊ ቡድኑ ስር ያሉ ተማሪዎች አማራጭ ትምህርታዊ ፍላጎቶችን ያማከራል።

የልጄ የትምህርት ቤት ስነልቦና ባለሙያ \_\_\_\_\_

## የትምህርት ቤቱ ማህበራዊ ሰራተኛ

የትምህርት ቤቱ ማህበራዊ ሰራተኛ በቤት በትምህርት ቤትና በማህበረሰብ አገናኝ ድልድይ ነው። የትምህርት ቤቱን ወይም የማህበረሰቡን ሀብት ከፈለጋችሁ ማለትም የቤተሰብ ግንኙነት ወይም ለልጅዎ የባህሪ ድጋፍ ተምህርት ቤት ለመገናኘት ከፈለጋችሁ የትምህርት ቤት ማህበራዊ ሰራተኛን ያግኙ።

የልጄ ትምህርት ቤት ማህበራዊ ሰራተኛ \_\_\_\_\_

## የትምህርት ቤት ነርስ

የትምህርት ቤቱ ነርስ የጤና አጠባበቅ አገልግሎቶችን ለተማሪዎችና ለሰራተኞች ያቀርባል። ስለ ልጅዎ ጤና ሁኔታ ጉዳዮች ካላችሁ ከትምህርት ቤቱ ነርስ ጋር መወያየት ትችላላችሁ።

የልጄ ትምህርት ቤት ነርስ: \_\_\_\_\_

## የወላጅ ጉዳይ አስፈጻሚ

የወላጅ ጉዳይ አስፈጻሚዎች በተለያዩ መንገዶች ያግዝዎታል። ወላጆች ለልጆች ትምህርት በሚያደርጉት ጥረት ላይ ይሳተፋሉ ድጋፍ ይሰጣሉ።

የኔ ልጅ ትምህርት ቤት የወላጅ ጉዳይ አስፈጻሚ: \_\_\_\_\_

የኔ ትምህርት ቤት ዋና ቢሮ ቴሌፎን ቁጥር: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*ልጅዎ ከትምህርት ቤት ሲቀር የቀረበትን ማስታወሻ አያይዘው የትምህርት ቤቱን ዋና ቢሮ ያግኙ\*\*\*\*